

הודעה משותפת
משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

19-20.05.2020

משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי, עטיית מסכות ושמירה על היגיינה, על מנת להמשיך ולבלום את התפשטות נגיף הקורונה בישראל.
በጥምር የተሰጠ መመሪያ

የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮና የጤና ጥበቃ መ/ቤት

19-20.05.2020

በእስራኤል ሐገር የኮሮናን ወረርሽኝ በሽታ ለመከላከል ፤ አካላዊ እርቀትን መጠበቅን እንድንቀጥልበት ፤ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ (ጭንብል) መልበስና ንፅህናን መጠበቅ እንዳለብን የጤና ጥበቃ መ/ቤት ለሕዝቡ ያሳስባል ፤

የእስራኤል መንግስት ባደረገው የስልክ ጉባኤ መሰረት ፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ (እንቅስቃሴን መቀነስ) (በግል ቤቶች የሚደረገው መገለል ቀርቶ መንግስት በወሰናቸው ቦታዎች መገለል) የሚሉትን መመሪያዎች የማሻሻልና ስራ ላይ የሚዉሉባቸውን ጊዜዎችም እንዲራዘሙ ውሳኔ አስተላልፏል ።

*የጸለት ቤቶችን ከነገ ቀን ጀምሮ እንዲከፈቱ ውሳኔ ተሰጥቷል ፤ እነዚህ የጸለት ቤቶች ክፍት የሚሆኑት የሚከተሉትን መመሪያዎች በመከተል ነው ፤

- እስከ 50 ተሳታፊዎችን ያካተተ ክፍት ቦታ ላይ መሆን አለበት ፤
- ጸለት የሚያደርጉት ሰዎች አንዱ ከአንዱ የ 2 ሜትር እርቀትን በመጠበቅ፤
- ስለ ኮሮና በሽታ የሚከታተል ኃላፊ መሾም ፤
- የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ (ጭንብል) መልበስ ፤



የተሰጡት አዲስ መመሪያዎች ከዚህ በታች በዝርዝር ይቀርባሉ ፤

በወንዝ ዳርቻዎች መጎብኘት ተከልክሎ የነበረው ተሰርዟል (አሁን ተፈቅዷል) ፤
በወንዝ ዳርቻዎች መጎብኘት የሚቻለው የ "ሐመራዊ መለዬ ቀለም " ተብለው
የተሰየሙ የስራ ቦታዎችን የተሰጠውን መመሪያ መሰረት በማድረግና በወንዙ
የሚታጠቡ ሰዎች የአካላዊ እርቀትን መጠበቅ አለባቸው ።

የአዕምሮ በሽታ ታካሚዎች የህክምና አሰጣት የሚመለከተው አንቀፅ ተሰርዟል ።

ሙዚየሞችን መክፈት ክልክል ነው የሚለው መመሪያ ተሰርዟል ፤ ይህን ማሻሻያ
ህፃናት በመነካካት የሚጫወቱባቸውን መሳሪያዎች አያጠቃልልም ፤ ሙዚየሞች ለ
" ሐመራዊ መለዬ ቀለም " ስላላቸው የስራ ቦታዎች የተሰጡትን በሙዚየሞች
የመናሃሪያ ቦታዎችን በተመለከተ የተሰጡትን መመሪያዎች በመከተል መሰራት
አለበት ፤ ይህም የ 15 ሜትር ስፋት ባለው ቦታ ላይ ከአንድ የበለጠ ሰው መገኘት
የለበትም ።

በተሰጠው የማሻሻያ ውሳኔ መሠረት ደግሞ ፤ ከውጭ ሐገር ወደ እስራኤል
የሚገቡ ግለሰቦች ወደ ሀገሪቱ የመግባት መብት እንዳላቸው ሆኖ በቤታቸው ለ 14
ቀናት ያህል በመገለል (ወይም በመረጡት ሌላ ቦታዎች) ይቀመጣሉ ፤ ይህም
ማለት ፤ ወደ ሐገሪቱ ሲገቡ በሚደረግላቸው ጥያቄዎች መሰረት መገለል
የሚችሉበት ቦታ በምን ዓይነት ደረጃ እንዳለና በህዝብ መጓጓዣ ወደ ቤታቸው
መመለስ እንደማይችሉ ቃል የሚገባበት የፀ-ሁ-ፍ ደብዳቤ በማቅረብ ይሆናል ።



የጤና ጥበቃ መ/ቤት ተወካይ ፤ ከውጭ የሚመለሰው ግለሰብ ከቤቱ ወይም ከሌላ ቦታ በመገለል መቀመጥ የማይችል ነው ብሎ ውሳኔ ላይ ከደረሰ ወይም ቃል የሚገባበትን ፎርም ላይ አልፈርምም ካለና በመገለል የሚቀመጥበትን ቦታ አላሳውቅም ካለ ፤ ሐገሪቱ ወደ አዘጋጅቻቸው የመገለጻ ቦታዎች የመላክ ስልጣን አላት ።

የማቃለሉን ሂደት ለመቀጠል ያሉት ዕቅዶች ፤

" የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ኤደልሽተን የምግብና የመጠጥ ቤቶች ፤ የመጠጥ ቤቶች ፤ የመዝናኛ ቦታዎች ፤ የመዋኛ ገንዳዎች ፤ ሆቴሎች ፤ ትምህርት አዘል የሆኑ የእንቅስቃሴ ክፍሎች ፤ የወጣቶች የእንቅስቃሴ ክበቦች ፤ መደበኛ ያልሆኑ የትምህርት ዘርፎች እንዲከፈቱ ትዕዛዝ ተጥቷል "

" የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ያለበት ሁኔታ ፤ የተለያዩ የንግድ ቦታዎችና ሱቆችን እንድንከፍትና በወረርሽኙ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የሐገሪቱን የኢኮኖሚ ዘርፍ በተሃድሶ ስራ መስራት በመጀመሩ በጣም ደስተኛ ነኝ ፤ በድጋሜ ማሳሰብ የምፈልገው ነገር ቢኖር - ተጨማሪ የማቃለያ ውሳኔዎች የሚወሰኑት የጤና ጥበቃ መ/ቤት የሰጠውን መመሪያ ስንፈፅም ብቻ ይሆናል ፤ የንግድ ባለቤቶችም አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርጉ ባለ ሙሉ ተስፋ ነኝ "

የዕቅዱ ዋና ዋና ነጥቦች ፤

"የምግብና የመጠጥ ቤቶች ፤ የመዝናኛ ቦታዎች "

- የሚከፈቱት በ 27.05.2020 ዓ.ም ነው ፤
- እስከ 100 ደንበኞች - በቦታው 100% ደንበኞችን ማስተናገድ ይቻላል ፤
- ከ 100 የበለጡ ደንበኞች - በቦታው በዛ ቢባል 85% ደንበኞችን ማስተናገድ ይቻላል፤



- በጠረጴዛዎች መካከል የ 1.5 ሜትር እርቀት መኖር አለበት ፤
- ቦታን ለመያዝ ከወደፊቱ ማሳዎቅ ያስፈልጋል ፤
- ደንበኞች ወደ ቦታው በሚገቡበት ሰዓት የሰውነታቸውን ሙቀት መለካት ፤
- የ " ሐመራዊ መለዩ ቀለም " ላላቸው ሰዎችና የንግድ ቤቶች የተሰጡትን አጠቃላይ መመሪያዎች ማክበር (ቁሳቁሶችንና የግል ንፅህናን መጠበቅ ወ.ዘ.ት)

***የመዋኛ / የመታጠቢያ ገንዳዎች ፤**

- የሚከፈቱት በ 27.05.2020 ዓ.ም ነው ፤
- ለአንድ ታጣቢ / ዋናተኛ 6 ካሬ ሜትር ምሩባ መመደብ ፤
- ከመታጠቢያ ገንዳዎች ውጭ ላለ እንግዳ 10 ካሬ ሜትር መመደብ ፤
- እንቅስቃሴ መቀነስ የሚለውን ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማሻሻያ ላይ መንግስት አስፈላጊውን ፈቃድ ከሰጠ በኋላ ይሆናል ፤

***ሆቴሎች (የምግብ መመገቢያ ቤቶችንና የመታጠቢያ ገንዳዎችን ያካትታል) ***

- ለምግብ ቤቶችና ለመታጠቢያ ገንዳዎች የተሰጡትን መመሪያዎች መከተል ፤
- የሚከፈቱት በ 27.05.2020 ዓ.ም ነው ፤

*** ትምህርት አዘል የሆኑ የእንቅስቃሴ ክፍሎች ፤ የወጣቶች የእንቅስቃሴ ክበቦች ፤ መደበኛ ያልሆኑ የትምህርት ዘርፎች ***

- የሚከፈቱት በ 27.05.2020 ዓ.ም ነው ፤
- ቋሚ በሆኑ ቡድኖች መስራትን ማዘውተር ፤

